

ሰላም እንደምን ሰንብታችኋል?

ዛሬ ይገኛሉት የመጣሁት ልብን የሚነካ የአንዲት ፍልስጫማዊት ሴት ተጋድሎን የሚያሳይ የቪዲዮ ፊልም ነው። ያገኘሁትም [www.youtube.com](http://www.youtube.com) በሚለው ዌብ ሳይት ላይ ሲሆን የዚህችን ወጣት ሴት ሁኔታ ስመለከተው የዛሬ 35 ዓመት አካባቢ ለወንድሞቻቸው እና ለወገኖቻቸው ሲሉ ውድ ሕይወታቸውን ያሳለፉትን ወጣት ሴቶችና ወጣት ወንድ የኢሕአፓን አባላቶችን እንዳሰታውሰ አደረገኝ።

ምንም እንኳን በዚያን ወቅት በጣም ትንሽ ልጅ ብሆንም ብዙዎቻችሁ እንደምታስታውሱት ቁርጠኛ የኢትዮጵያ ልጆችና ውድ የኢሕአፓ ጓዶች ወንድሞቻቸውን ለፋሺስቱ ደርግ አሳልፈው ላለመስጠት ሲሉ የራሳቸውን ሕይወት ከወንድሞቻቸው ሕይወት አስቀድመው በመስጠት፤ የሚመጣባቸውን ዛቻ፣ ዱላ እና መከራ ሳይፈሩ፤ በእበላ ባይ ካድሬዎች፤ ሰውን የራሱን ሥጋ መትሮ ማብላት፤ ጥፍሮቹን መንቀል፤ በፈላ ዘይት ውስጥ መዘፈቅ፤ በኤሌክትሪክ በመጥበብ፤ አፍንጫን በፒንሳ በጭቆ መጣል፤ በሴት ብልት ውስጥ ጠርሙስ መጠርመስና ጠቶቻቸውን መቁራጥ፤ በአፋቸው ሽንትና ሠገራ የጠጣ ጨርቅ እየተጎሰጎሰና እጅ እግራቸው በገመድ ታሥሮ እጃቸውን በጉልበታቸው ላይ እንዲያሳልፉ ተደርጎ ከጉልበታቸው ሥር እንጨት አስገብተው ከፍ ካሉ ሁለት ወንበሮች ወይም ጠረጴዛዎች ላይ ሲያንጠለጥሉዋቸው እግራቸው ወደ ላይ ራሳቸው ወደታች ሲሆን ወሬላላ እያሉ የሚጠሩትን ዘግናኝ የማሰቃያ ዘዴ በመጠቀም የውስጥ እግራቸውን በተለያዩ መሣሪያዎች በመግረፍና በማሰቃየት የጓዶቻቸውን ሥም አሳልፈው እንዲሰጡ (እንዲጠቁሙ) ቢያስገድዷቸውም፤

አያወላውልም ፍጹም ነው እምነቴ የፋሺስቶች ጥይት ቢደቀን አፊቴ

እያሉ ደረታቸውን ለፋሺስቶች ጥይት እግራቸውንና መላው ሰውነታቸውን ለፋሺስቶችና ካድሬዎቻቸው ሰጥተው ከወንድሞቻቸው ቀድመው ሕይወታቸውን በመስጠታቸው እስከዛሬ ድረስ የብዙ ንጹሕ ወጣት ደምን እንዳዳኑና ምን ያህል የሚያከራን ታሪክ ሠርተው እንዳለፉ አሁን በሕይወት የሚገኙት የቀድሞ የኢሕአፓ አባላቶች በኩራት ሲመሰክሩላቸው ስንሰማ ለማመን ያዳግተናል።

ነገር ግን ዛሬም ቢሆን በአገራችንና በሌሎች አገራትም እንደነዚያ ዓይነት ጀግኖች ወጣቶች አልጠፉም። ለዚህም ምስክር የሚሆነን ይህቺ የፍልስጫም ወጣት ሴት ልጅ ናት። ይህች ወጣት የወንድሞቿን ሞት ላለማየት ደረቷን ለታጠቀ የእሥራኤል ወታደር የሰጠችና ወንድሞቿን ከሞት ለመታደግ ያደረገችው ጥረት ለእኔ የዓመቱ የጀግኖች ጀግና ብዬ ለመጥራት ያስችለኛል። ይህችም ወጣት የዛሬ 35 ዓመት አካባቢ እንዲሁ ከወንድሞቻቸው ጎን ቆመው መታገላቸው፤

ሴትና ወንድ አይልም ትግል የጋራ ነው ደብሬንና ማርታን ምሳሌ ማድረግ ነው

እየተባለ የተዘፈነላቸው ወጣት ሴት የኢሕአፓ ታጋዮችን እንዳሰታውሳቸው አድርጎኛል። እንግዲህ በወቅቱ የነበራችሁ ታጋይ ወንድሞቻችን ከኔ በተሻለ ሁኔታ ይህንን ዓይነት ተጋድሎ ሲያደርጉ ሕይወታቸው በደርግ ጥይት የአለፈውን በሺ የሚቆጠሩ የኢሕአፓ ሴት ታጋዮችን ታሪክ እንድታስታውሱት ያስገድዳችኋል። ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱና የራሳችሁን አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። እኔ ግን ልቤን በጣም ነው የነካችኝ። ከራስ በላይ ወንድምን መውደድን እና ፍቅር ሞትን እንደማይፈራ አስተምራለችና።

ሊንኩን በመጫን ቪዲዮውን ይመልከቱ <http://youtu.be/E2UE4GWfB58>